



የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምላሽ አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

በላፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 1560 የላብራቶሪ ምርመራ ሁለት (2) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር መቶ ሰላሳ አምስት (135) ደርሷል። የላብራቶሪ ምርመራው የተደረገው በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በብሄራዊ የእንስሳት ጤና በሽታዎች ምርመራ ማዕከል፣ በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በአዳማ የህብረተሰብ ጤና ምርመሪያ ሪፈራል ላብራቶሪ፣ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በደቡብ ብ/ብ/ሀ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ እና በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ማዕከል ላብራቶሪ የተከናወነ ነው። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት ስድስት (6) ሰዎች ከድሬዳዋ ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ሰባ አምስት (75) ነው። የዛሬው ዕለት የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታም እንደሚከተለው ቀርቧል፡

ተ.ቁ	ዜግነት	መኖሪያ ቦታ	እድሜ	ፆታ	የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ	በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት
1	ኢትዮጵያዊ	ባቴ/ዝዋይ (አዲስ አበባ ህክምና በመከታተል ላይ ያለ)	49	ወንድ	የለውም	የለውም (በጤና ተቋም ተገኝተው ከሚታከሙ ህሙማን ከተወሰደ ናሙና የተገኘ)
2	ኢትዮጵያዊ	ስልጢ ወረዳ፣ ስልጤ ዞን፣ ደቡብ ክልል	45	ሴት	የላትም	የላትም (በቤት ለቤት ቅኝትና አሰሳ የተለዩች)

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	22,330
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	1560
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	2
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በላይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	55
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	0
አዲስ ያገገሙ	6
በአጠቃላይ ያገገሙ	75
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	3
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	135



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል ሕብረተሰቡ ጥንቃቄዎችን አዘውትሮ ከመተግበር መዘናጋት እንደሌለበት ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጥብቅ ያሳስባሉ። ሕብረተሰቡ በአንድ ቦታ መሰባሰብን በማስወገድ፣ እጅን አዘውትሮ በመታጠብ፣ በአካል ንክኪ የሚደረግ ሰላምታን በመተው፣ ሰዎች በሚሰበሰቡበት ቦታዎች ላይ የአፍንፍ የአፍንጫ መሸፈኛ (የፊት ማስክ) በማድረግና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል እናሳስባለን።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት እንዲሁም በቫይረሱ መያዘቱ ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች ሪፖርት ለማድረግ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA

ዶ/ር ሊያ ታደሰ
የጤና ሚኒስትር
ሚያዝያ 25፣ 2012 ዓ.ም

